

ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች

Estve jött a parancsolat
Viola-szín pecsét alatt,
Egy szép tavaszi éjszakán
Zörgettek Jancsim ablakán.

ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች

Éppen akkor vált el tőlem,
Vígán álmodott felőlem,
Kedvére pihent ágyában,
Engem ölelvén álmában:

ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች

Mikor bús trombitaszóra
Úlni kellett mindjárt lóra,
Elindulván a törökre;
Jaj! talán elvált örökre!

ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች

Sírva mentem kvartélyjáig
S onnan a kertek aljáig.
Indúlt nyelvem bús nótára,
Árva gerlice módjára.

ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች

Csákóját könnyel öntöztem,
Gyász pántlikám rákötöztem;
Tíz rózsát hinték lovára,
Százannyi csókot magára.

ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች
ገላጠላዎቻችን ላይ የተጻፉት ልብ ወለቶች

A lelkem is sírt belőlem,
Mikor búcsút veve tőlem:
„Isten hozzád!” többet nem szólt,
Nyakamba borúlt s megcsókolt.